



የልጅ እድገት የቤት የፈቃድ መስፈርቶች ዝርዝር

1. እራዥነት(ገለጻ)

- የልጅ እድገት የቤት የፈቃድ አሰጣጥ አራዥነት(ገለጻ)ውን ያጠናቅቁ። ለልጅ እንክብካቤ ፈቃድ ከማመልከት በፊት ገለጻውን በአካል ወይም በአንዳይን የፈቃድ ዌቢናር አማካኝነት ማጠናቀቅ ግዴታ ነው (5 DCMR 103.2)። ከማመልከቻዎ ጋር የሰርተፊኬትዎን ቅጂ ማስገባት አለብዎ። ሰርተፊኬቶች የሚሰጡት ሴሽን(ክፍለ ጊዜውን) ላጠናቀቁ ግለሰቦች ብቻ ነው። አስፈላጊውን አራዥነት(ገለጻ) ሳይጠናቅቁ ማመልከቻውን ማስገባት ይህ መስፈርት እስኪሟላ ድረስ የማመልከቻውን ሂደት ማገድን ሊያስከትል ይችላል።

2. የቤት የመኖሪያ ፈቃድ

- ቦታ ይመረጡ እና የቤት የይዘታ ፈቃድ ከተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች ዲፓርትመንት (DCRA)፣ የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር አስተዳደር፣ ዞንን ለክፍል ያግኙ፣ ይህም የሚገኘው 1100 Fourth St. SW, Second Floor ላይ ነው።(ይመልከቱ 5 DCMR 103.5 (a)) የቤት የይዘታ ፈቃድ የሚከተለውን መረጃ ማካተት አለበት፣ አጠቃቀም የሚለው የልጅ እንክብካቤ ማዕከል መሆኑን፣ እንክብካቤ የሚደረግላቸው ከፍተኛ የጨቅላ ህጻናት እና ልጆች ቁጥር፣ የሥራ ሰዓት፣ እና የሠራተኛ ብዛትን ማመልከት አለበት። የሚያመለክቱት ለ24-ሰዓት የልጅ እድገት ማዕከል ፈቃድ ከሆነ፣ ለቤት ይዘታ ፈቃድ ሲያመለክቱ ለዞኒንግ ክፍለ ማሳወቅ ይኖርብዎታል።

3. የመጀመሪያ ማመልከቻ

- የሚከተለውን ሰነድ ለስቴት የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል (LCU) ያስገቡ፡
 - የልጅ እድገት የቤት ማመልከቻ፣ የማመልከቻ ክፍያ \$75፣ እና ሁሉም አግባብነት ያላቸው ቅጾች የሚከተለውን የሚያካትቱ (ይመልከቱ 5 DCMR 103.4, 103.5, 108.2)፡
 - አመልካች የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች እና የልጅ እድገት ምዝገባ ማጣሪያዎችን ማሟላቱን የሚያሳይ ሰነድ
 - የክሊን ሃንድስ አክት ማረጋገጫ (ማመልከቻው ከገባበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ)
 - የተንከባካቢ ብቃቶች (ማመልከቻው በገባበት ወቅት ተቀጥሮ ከነበር)
 - ተመጣጣኝ ሽፋን ያለው የመድን ማረጋገጫ (ማለትም፡ አጠቃላይ የንግድ ሀላፊነት፣ umbrella “Follow Form”(መድንዎ ከሚሸፍነው በላይ ያለውን ሀላፊነት የሚሸፍን ዋስትና)፣ የጸታዊ ጥቃት እና ትንኮሳ ሀላፊነት፣ እና የተሽከርካሪ ሀላፊነት)
 - የአሳት አደጋ ምርመራ ማረጋገጫ ከዲ.ሲ. የአሳት እና ድንገተኛ አደጋ የህክምና አገልግሎቶች (FEMS)
 - የሊድ ቀለም ሰርተፊኬት ወይም ከኢነርጂ እና አካባቢ ዲፓርትመንት የክሊንክ ሪፖርት
 - በሰነድ አረጋጋጭ ፊት የተደረገ የህንጻ አጠቃቀም ስምምነት (አግባብ ከሆነ)
 - ደህንነቱ የተጠበቀ የመውጫ ቦታ የተቋም መዘጋትን ከሚያሳይ የፈቃድ መግለጫ ጋር (አግባብ ከሆነ)
 - የተዋሃዱ(ኢንኮርፖሬትድ) ከሆኑ ወይም ለመዋሃድ እቅድ ካሉት፣ ከDCRA, Corporation Division at 1100 Fourth Street, SW, ሁለተኛ ፎቅ የሚሰጠውን የጥናት አቋም ሰርተፊኬት ዋናውን(ለ30 ቀናት የጻፈ) ማቅረብ አለብዎ።
- A. የቤት የይዘታ ፈቃድ ዋና
- B. የፕሮግራም ፖሊሲዎችዎን እና ስርዓቶች ለግምገማ እና ለፈቃድ አዘጋጅተው ያስገቡ (ይመልከቱ 5 DCMR 127)
- C. ቦታውን ለቀው መውጣት ቢያስፈልግም የድንገተኛ አደጋ ዝግጁነት እና ምላሽ የመስጠት እቅድ ማዘጋጀት የተፈቀደው የተጠባባቂ አድራሻዎ ባለቤት (የህንጻ አጠቃቀም ስምምነት) ይህን እቅድ መፈረም አለበት። እቅዱ በሰነድ አረጋጋጭ ፊት መረጋገጥ እና በየዓመቱ መሻሻል አለበት። (በማመልከቻው ፓኬጅ ውስጥ የ OSSE ቴምፕሌት ማግኘት ይቻላል)።
- D. ለግምገማ እና ለፈቃድ የ5-ቀን የምግብ ዝርዝር ናሙና ከUSDA የልጅ እና አዋቂ እንክብካቤ የምግብ ፕሮግራም ንድፍ(ይመልከቱ 5 DCMR 155 እና DC Food Code Title 25). ለማታ፣ ሌሊት እና/ወይም የ24-ሰዓት የልጅ እንክብካቤ ተጨማሪ ምግቦችን እና መከሰሶችን(ሰናክስ) ማካተት አለበት።

4. የመጀመሪያ ምርመራ

- የፈቃድ ሰጪው ስፔሺያሊስት ማመልከቻውን ከተቆጣጣሪው በተቀበለ በ10 የሰራ ቀናት ውስጥ ይደውልልዎት እና የመጀመሪያውን የቦታ ምርመራ ለማካሄድ ቀጠሮ ይይዝዎታል። በዚህ ጊዜ፣ ተቋሙ ፈቃድ ከመሰጠቱ በፊት በደንብ ላይ በተመለከተው የጊዜ ማለቀፍ ውስጥ መስተካከል ያለባቸውን የፈቃድ ደንቦችን ካላከበረ የጉድለት(ቶች) መግለጫ ሊደርሰው ይችላል።



የልጅ እድገት የቤት የፈቃድ መስፈርቶች ዝርዝር

5. ሠራተኛ

- እጩ ሰራተኞች የተሟላ የጤና ሰርተፊኬቶች፣ የቀጠሮ ቅጾችን፣ የሥራ ልምድ ማስረጃ(ሬዝዩሜ)፣ እና ሰርተፊኬቶችን ለምርመራ እና ለፈቃድ ለLCU ማስገባት አለባቸው። የዳይሬክተርነት እና የአስተማሪዎች አፈሺያል ትራንስክሪፕቶች የኮሌጁ ወይም የዩኒቨርሲቲው ማህተም ሊኖራቸው ይገባል። ሁሉም ማስረጃዎች (የCDA ሰርተፊኬቶችን ጨምሮ) መረጋገጥ አለባቸው። (ይመልከቱ 164, 166, 166). **ለማታ፣ ለሌሊት፣ እና/ወይም ለ 24-ሰዓት የልጅ እንክብካቤ የሠራተኞችን የጊዜ ሰነድ ማቅረብ አለብዎ።**

6. የመጀመሪያ እርዳታ፣ CPR፣ እና ድንገተኛ የጨቅላ ህጻናት ሞት ሲንድሪም (SIDS)

- የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ያላቸው የሁለት ሰራተኞችን ሰነድ ያስገቡ። የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ያላቸው ቢያንስ ሁለት ሰራተኞች ከልጆቹ ጋር ሁሉ ጊዜ መኖር አለባቸው። (ይመልከቱ 150.2 and 158.22).
- ለልጆቹ በቁጥራቸው ልክ የሚሰጥ እና ወደ ሌላ ቦታ ለማድረግ ጉዞዎች በቂ የሆነ የመጀመሪያ እርዳታ እቃዎችን ይግዙ።(5 DCMR 150.3, 150.4, 150.6).
- SIDS ስልጠና (አግባብነት ካለው)

7. የምግብ አገልግሎት

- ምግብ ለማዘጋጀት እና ለማቅረብ ሰርተፊኬት ያላቸው የምግብ ጥበቃ አስተዳደር ሰርተፊኬት ያግኙ፤ ፎቶ ካለው የመታወቂያ ካርድ ያስገቡ (ይመልከቱ 25-DCMR 155.4, 155.15, 156). መረጃ ከጤና፣ የምግብ ደህንነት፣ እና የንጽህና ቁጥጥር አገልግሎቶች ከፍል ይገኛል በ፣ 825 North Capitol St. NE, Eighth Floor, (202) 535-2180. **ምግብ እና/ወይም ሰናክ በሚዘጋጅበት እና በሚቀርብበት ሁሉ ጊዜ ሰርተፊኬት ያላቸው የምግብ ጥበቃ አስተዳደር መገኘት አለበት።**

8. መሳሪያ፣ እቃዎች እና የቤት ማስገባት

- ከእድገት ጋር ተስማሚ የሆኑ መጫወቻዎችን፣ ማኒፍፕሌቲቭስ፣ መሳሪያ፣ እና የህጻን አልጋዎችን ይግዙ (ይመልከቱ 5 DCMR 126)። **ተቋሙ ከተመዘገበት ልጆች ጋር የተጣጣሙ በቂ አቅርቦቶች ሊኖረው ይገባል።**

9. የማስቀመጫ ቦታው/እንቅስቃሴዎች እና ሥርዓተ ትምህርት

- ለልጆች የግል እቃ ማስቀመጫ ቦታን ይለዩ እና የልጆች የፕሮግራም መማሪያ/የእንቅስቃሴ ቦታዎችን ያዘጋጁ (ይመልከቱ 5 DCMR 122.5, 163.4, እና 140)።

10. የልጆች ሪከርድ

- የምግብ ሪከርድ፣ የድንገተኛ ህክምና ፈቃድ፣ ወቅታዊ ክትባቶች እና የልጅ ጤና ዩኒቨርሲቲ ሰርተፊኬትን ጨምሮ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ቅጾች የተሟላ ቅጂዎችን ይያዙ እና በየግል 4ይሎቻቸው ላይ ያስቀምጡ (ይመልከቱ 5 DCMR 130)።

11. የሠራተኛ ሪከርዶች

- የጤና ሪከርድ፣ የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች (NOSSE የተሰጡ የተስማሚነት ውሳኔ ደብዳቤዎች) (አግባብነት ያላቸው የምስክር ወረቀቶች ወይም ትራንስክሪፕቶችን) ጨምሮ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ቅጾች የተሟላ ቅጂ ይያዙ እና በየግል 4ይሎቻቸው ላይ ያስቀምጡ (ይመልከቱ 5 DCMR 131, 133)።

12. የክትትል ምርመራ

- በምርመራ ወቅት የተሰጡትን ሁሉንም ጉድለቶች ያስተካከሉ እና ሁሉም መስፈርቶች መሟላታቸውን ለማረጋገጥ የክትትል ምርመራ እንዲደረግ በ60 ቀናት ውስጥ ቀጠሮ ያስይዙ።

13. የማረጋገጫ ምርመራ

- የልጅ እንክብካቤ ተቋም ፈቃድ ከመስጠቱ በፊት የፈቃድ አሰጣጥ ደንቦች መከበራቸውን ለማረጋገጥ የማረጋገጫ ምርመራ በተቆጣጣሪ አማካኝነት ይከናወናል።

ሁሉም የፈቃድ መስፈርቶች ከተሟሉ በኋላ፣ የልጅ የእድገት ማዕከል ፈቃድ ይሰጣል። የልጅ እንክብካቤ ተቋም ፈቃድ የሚፈልጉ አመልካቾች የተቋም የፈቃድ ክፍያን መክፈል ይጠበቅባቸዋል። የተቋም የፈቃድ ክፍያ በተቋሙ የፈቃድ አቅም ላይ የተወሰነ ነው። በተቋሙ ፈቃድ ላይ የሥራ ሰዓታት፣ ሊንክባኪባቸው የሚችሉ የጨቅላ ህጻናት እና/ወይም ልጆች እድሜ እና ብዛት(ቁጥር) ይካተታል። የልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድ በየሰዓት ዓመት መታደስ አለበት። ልጆችን ከመንከባከብ በፊት የልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድ ሊኖር ይገባል፤ ይህ ባይሆን የሲቪል መቀራጫ፣ የወንጀል ክስ፣ እና አገዳዎች ሊጣልብዎ ይችላል (ይመልከቱ 5 DCMR 136)።